

Job

Chapter 22

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

: ַוְיִאמְרוּ הַתְּמַנִּי אֱלִיפַז וַיַּעַן 1
 -እና-አለ -ያ-ቴማንይው ኤሊፋዝ -እና-መለሰ
[H0559](#) [H8489](#) [H0464](#)

ቴማናዊውም ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ።

: ַמְשַׁכִּיל וּמִלִּימו וְסֹבֵן כִּי- נִבְרָר יִסְכָּן- הַלְּאֵל 2
 አስተዋይ -በ-እሱ-ላይ ይጠቀማል ምክንያቱም ሰው ይጠቀማል -ለ-አምላክ-ይሆን
[H5532](#) [H1397](#) [H5532](#) [H0410](#)

በውኑ ሰው እግዚአብሔርን ይጠቅመዋል? በእውነት ጥበብኛ ሰው ራሱን ይጠቅማል።

: ַקִּיָּךְ תְּתַת כִּי- צָצַע וְאִם- תִּצְדַּק כִּי- לְשִׁירֵי תְּחַפֵּן 3
 መንገዶቻህን ታፋሳም ምክንያቱም ጥቅም -እና-ቢሆንም ትጻድቃሉ ምክንያቱም -ለ-ሁሉን-ቻይ ደስታ-ይሆን
[H1870](#) [H8552](#) [H1215](#) [H6663](#) [H7706](#) [H2656](#)

ጻድቅ መሆንህ ሁሉን የሚችለውን አምላክ ደስ ያሰኘዋል? መንገድህን ማቅናትህ ይጠቅመዋል?

: ַבְּמִשְׁפָּח מִנְּעָ יְבוּא יְכִיחֵ הַמִּירְאָתָה 4
 -በ-ፍርድ -ከ-አንተ-ጋር ይመጣል ይገሰጻል -ከ-ፈርሃትህ-ይሆን
[H4941](#) [H0935](#) [H3198](#) [H3374](#)

እርሱን ስለ ፈራሪ ይዘልፍሃል? ወደ ፍርድ ስለአንተ ጋር ይገባል?

: ַלְעֲוֹנוֹתַי קִיָּ וְאִין- רָבָה רַעַתָּה הָאֵל 5
 -ለ-አመጸዎቻህ ፍጻሜ -እና-የለም ብዙ ክፋትህ አይደለም
[H5771](#) [H7093](#) [H0369](#) [H3808](#)

ክፋትህ የበዛ አይደለም? ለጋጠኔህም ፍጻሜ የላትም።

: ַתְּפִשֵׁ עֲוֹנוֹתַי וּבְנֵי חַנּוּן אֲתִי תִּחְבֵּל כִּי- 6
 ታግልጣሉ ከራቶችን -እና-ልብሶች በከንቱ ወንድሞቻህን ታከፋልህ ምክንያቱም
[H6584](#) [H6174](#) [H2600](#) [H0251](#)

የወንድሞቻህን መያዣ በከንቱ ወስደሃል፤ የእርዛቶቹንም ልብስ ዘርፈሃል።

: ַלְקָ תִּמְנַע וּמִרְעִיב תִּשְׁקָה עֵינַי מֵי -לֵא 7
 እንጂራ ትከለክላሉ -እና-ከ-የተራበው ታጠጣሉ ደከመውን ውሃ አይ
[H3899](#) [H4513](#) [H7457](#) [H8248](#) [H5889](#) [H4325](#) [H3808](#)

ለደካማ ውኃ አለጠጣህም፤ ለራብተኛም እንጀራን ከልክላሃል።

: ַבָּ יִשָּׁב עֲנִים וּנְשֹׂא הָאָרֶץ לוֹ וְרוּע וְאִישׁ 8
 -በ-እርሷ ይኛራል ፊት -እና-የተከበረ -ያ-ምድር -ለ-እሱ አክል -እና-ሰው
[H3427](#) [H6440](#) [H5375](#) [H0776](#) [H2220](#) [H0376](#)

በክንድ የበረታ ምድርን ገዛ፤ ከበርቱውም ሰው ተቀመጠባት።

: ַאֲדָ תִּמְוִ וְרָעוֹ רִקָּ שְׁלִחַת אֲלִמְנוֹת 9
 ተሰበሩ ተውናች -እና-አክሎች ባዶ ላከህ ምጽዎችን
[H1792](#) [H3490](#) [H2220](#) [H7387](#) [H7971](#) [H0490](#)

መበለቲቱን አንዳች አልባ ሰድደሃታል፤ የድሀ አደጎችም ክንድ ተሰብሮአል።

በአውነት ሀብታቸው ጠፋ፣ የቀረውንም እሳት በላች።

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 21 | הַסֵּךְ - ተአምን | אֵן እባክህ | עֲמֹו -ከ-እሱ-ጋር | וְשִׁוּ -እና-ሰላም-ሁን | בְּהֶן -በ-እነሱ | תְּבוֹאֲתֵי እግጨትህ-ትመጣል | טוֹבָה መልካም |
| | H5532 | H4994 | | | | H0935 | |

አሁንም ከእርሱ ጋር ተስማማ፣ ሰላምም ይኑርህ፤ በዚያም በጎነት ታገኛለህ።

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 22 | קָח - ውሰድ | אֵן እባክህ | מִפִּו -ከ-አፌ | תּוֹרָה ህግ | וְשִׁוּ -እና-አድርግ | אֲמַרְוּ ቃላቶቹን | בְּלִבְבְּךָ -በ-ልብህ |
| | H3947 | H4994 | H6310 | H8451 | | H0561 | H3824 |

ከአፍም ሕገን ተቀበል፣ በልብህም ቃሉን አኑር፤

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 23 | אִם - ቢሆንም | תְּשׁוּב ትመለስህ | עַד - -ወደ | שְׂרִי ሁሉን-ቻይ | תְּבַנֶּה ትታነጻጽ | תְּרַחֵק ታረቃሉ | עוֹלָה አመጽ | מֵאֲהַרְלֵךְ -ከ-ድንከ-አንህ |
| | H7725 | H5704 | H7706 | H1229 | H7368 | H0168 | | |

ሁሉን ወደሚችል አምላክ ብትመለስ፣ ብትዋረድም፣ ኃጢአትንም ከድንኳንህ ብታርቅ።

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 24 | וְשִׁית - -እና-አድርግ | עַל - -በ | עֲפָר አፈር | בְּצָר ወርቅ | וּבְצָר -እና-በ-ዓለት | וּבְצָר ወንዞች | אֲפִיר - አፈር |
| | H7896 | | H6083 | H1220 | H6697 | H0211 | |

የወርቅን ዕቃ በአፈር ውስጥ፣ የአፈርንም ወርቅ በጅረት ድንጋይ መካከል ብትጥል።

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 25 | וְהִי - -እና-ይሆናል | שְׂרִי ሁሉን-ቻይ | בְּצָרֵי በጽሮህ | וְכֹסֶף -እና-ብር | תּוֹעֲפֹוֹת ክምሮች | לֵךְ -ለ-አንተ |
| | H1961 | H7706 | H1220 | H3701 | H8443 | |

ሁሉን የሚችል አምላክ ወርቅና የሚብለጨለጭ ብር ይሆንልሃል።

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 26 | כִּי - ምክንያቱም | אֵן የዝያ | עַל - -በ | שְׂרִי ሁሉን-ቻይ | תְּתַעֲנַן ትደሰታሉ | וְתִשָּׂא -እና-ታነሳሉ | אֶל - -ወደ | אֶלֶּי አምላክ | פְּנִי ፊትህ |
| | | H7706 | | H6026 | H5375 | H0413 | H0433 | H6440 | |

የዚያን ጊዜ ሁሉን በሚችል አምላክ ደስ ይልሃል፣ ፊትህንም ወደ እግዚአብሔር ታነሣለህ።

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 27 | תַּעֲתִיר ትጸልያሉ | אֶלֶּי -ወደ-እሱ | וְשִׁמְעֵךְ -እና-ይሰማሃል | וּבְדַרְרֵי -እና-ሰለቶህን | תִּשְׁלֵם ትከፍላሉ |
| | H6279 | H0413 | H8085 | H5088 | |

ወደ እርሱም ትጸልያለህ፣ እርሱም ይሰማሃል፤ ስእለትህንም ትሰጣለህ።

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 28 | וְתִנְזַר - -እና-ትወስንሉ | אֲמַר ንግግር | וַיִּקַּם -እና-ይቀማል | לֵךְ -ለ-አንተ | וְעַל - -እና-በ | דְּרָכֶיךָ መንገዶቻህ | נֶגְה በራች | אֵוִר ብርሃን |
| | H1504 | H0562 | | | H1870 | H5050 | H0216 | |

ነገርንም ትመክራለህ፣ እርሱም ይሳካልሃል፤ ብርሃንም በመንገድህ ላይ ይበራል።

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 29 | כִּי - ምክንያቱም | הַשְּׂפִיל አውረዱ | וְתֹאמַר -እና-ትላሉ | גֹּהַ ከፍተኛ | וְשָׁו -እና-ከዘቀአቀ | עֲיִי ዓይኖች | יִשְׁע ያድናል |
| | H8213 | H0559 | H1466 | H7807 | H3467 | | |

ቢያዋርዱህ አንተ ከፍ ከፍ ትላለህ፤ ትሐቱንም ሰው ያድነዋል።

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| 30 | יִמְלֵט ያድናል | אֵי የአይ | נָקַ ንጹሕ | אֲנִי -እና-ይድናል | בְּכֶךָ -በ-ንጸሕነት | כְּפִי እጅቻህ | פִּי ፤ |
| | H4422 | H0336 | H4422 | H1252 | H3709 | | |

ንጹሐን ሰው ያድነዋል፤ በእጅህም ንጸሕና ትድናለህ።